

የሰው ገንዘብ ቁንቋን ነው!

በላይኛ አባተ (abatebelai@yahoo.com)

በሰባት ዓመት እድሜይ አካባቢ ተቤታችን አጥር ግቢ ውጪ ስጫወት ሁለት አስርና አንድ አምስት ሳንቲሞች አገኘሁ። የአገኘኋቸውን ሳንቲሞች በቀኝ እጄ ያዘኩና ወደ ቤታችን ሮጬ እናቴን “እቴቴ ሃያ አምስት ሳንቲም አገኘሁ!” ስል ጮሁኩ! ተዘያም የልጅ ጣቶቹን ፈልቅቄ ሳንቲሞቹን አሳየሁ። እናቴ ተእጆቹ ያሉትን ሳንቲሞች ላለመንካት እግዘርን



እንደሚለማውን እጄን ወደ ሰማይ ዘረጋችና ሁለት ሜትር ያህል ወደ ኋላ ተስፈነጠረች። እጄቿን ወደ ጣራው እንደዘርጋችም “የሰው ገንዘብ ቁንቋን ነው!! ሂድ ታገኘህበት ጣልና እጅህን በሳሙና ሶስት ጊዜ ታጠብ!” ስትል አዘዘችኝ። በታዘዘኩት መሰረት ሳንቲሞቹን ታገኘህበት ጣልኩና ሶስት ባለችው ላይ አራት ጨምራ ሰባቴ ታጥቤ ቁንቋኑን ተእጆቹ አጸዳሁ። እኔ እስከማውቀው ድረስ የአብዛኞቻችን ወላጆች ሃይማኖትና ባህል እንደዚህ የተቀደሰ ነበረ።

ከብዙ ዓመታት በኋላ ዛሬም “የሰው ገንዘብ ቁንቋን ነው!” የሚለው የእናቴ ድምጽ እንደ ቤተክርስቲያናችን ደወል ይሰማኛል። በዚህ የእናቴ ቅዱስ ቃል የቤተክርስቲያንን ገንዘብ የሚዘርፉ ወርባላ ካህናትን ስመዘናቸው ዲያብሎስ ያስገዳቸው ውቃሰዎች መስለው አንደ አባጫንሬ በሃምሳ እግር አፈር ላፈር ሲርመስመሱ እንደ ምስጥም የሰው ሥጋ እያካቱ ሲበሉ ይታዩኛል። እነዚህ ለዲያብሎስ የገበሩ ካህናት እንኳን የሰው ገንዘብ ቁንቋን መሆኑን አምነው የሰው ኪስ ሊምሩ ተክርስቶስ ኪስም እየዘረፉ ምድራዊ ፍላጎታችውንና ስስታቸውን ሊያረኩ ተገዳማቸው ወጥተው እንደ ፓስተሮች በየከተማው ሲቅበዘበዙ ይታያሉ።

ብዙው እንደሚታዘበው እነዚህ ከንቱ ካህናት እንኳን እንደ አቡነ ጴጥሮስና አቡነ ሚካኤል ነፍሳቸውን ለመስቀል ሊገቡ፤ እንኳን እንደ አምስቱ ዘመን የደብረ ሊባኖስ ካህናት በመሳሪያ ወራሪን ሊተናነቁ፤ እንኳን እንደ መላክ ብርሃን አድማሱ ጀምሮ ተፋኖ ጋር ሊዘምቱ የቤተክርስቲያንን ቋንቋ ተሟሰብሩት ጋር ለሰላሳ ዓመታት አብረዋል። እነዚህ የሰው ገንዘብ ቁንቋን መሆኑን የማያምኑ ካህናት እናቶች ተደሃ መቀነታቸው እየፈቱ ተክርስቶስ ኪስ ያስገቡትን ገንዘብ በአካፋ እጅ እየዘረፉ የራሳቸውንና ዘመዶቻቸውን መንደላቀቂያ በማድረግ ስንት ቅዱሳንና ሰማእታት የወጡባትን ቤተክርስቲያን ክብር አዋርደዋል። ለማን በቁስል እግሩ ለምና ታገኘችው የከፈለችውን አስራት እየላፉ የሉመዚን መግባና የፎቅ መስሪ እያደረጉ የሰማዩን ህይወት ረስተዋል።

ተከታዮች እንደሚያውቁት በአንድ አምላክ መመለክ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሊቃውንትንና ብፁዓንን ሲያፈልቁ የኖሩት ቤተምክራቦችና የተዋህደ ቤተክርስቲያናት በአሁኑ ዘመን በልተው በማይጠግቡ አላማዎች ባይወረሩ የተራቡትን የማጠላለጥ የታረዙትን የማልበስ ችሎታ ይኖራቸው እንደነበር ይታወቃል። ቅድስት ቤተክርስቲያን “የሰው ገንዘብ ቁንቋን” መሆኑን በሚያምኑ ፓትርያሪክና ጳጳሳት ብትመራ ኖሮ በመላ አገሪቱ ያሉት የአብነት ትምህርት ቤቶች ወደ ዩንቨርሲቲ ተቀይረው የዓለም ሕዝብ በውድድር ለመግባት የሚሸቀዱምባቸው የሃማኖትና የፍልስፍና ትምህርት ቤቶች ማድረግ ይቻል ነበር መተንበይ ይቻላል።

የሃይማኖት መሪዎች “የሰው ገንዘብ ቁንቋን” መሆኑን አምነው የሞራል ልእልናና የሥነ-ምግባር አርአያ መሆን ይጠበቅባቸው ነበር። ዳሩ ግን ላለፉት ሰላሳ ዓመታት የእምነት ተቋማት የሰው ገንዘብ ቁንቋን መሆኑን በማያምኑ ገንዘብና ስልጣን አሳዳጆች ተሞልተው የመንፈስ ልእልናና የሥነ-ምግባር ሚዛኖች እንደ ሸክላ ተሰበሩ። የሚዛኖች መሰበርም ወንበር ለተቆናጠጡት ነፍሱ-ገዳይ ባለስልጣኖች፣ ነፍሱ-ገዳዮችን እናስወግዳለን ለሚሉት አንዳንድ ተቃዋሚዎችና ራሳቸውን አክቲቪስት እያሉ በመጤ ቃል ለሚጠሩ ዘራፊዎችም ጠቀሙ።

እንደሚታወቀው ወንበር የተቆናጠጡት ነፍሱ-ገዳይዎች በድሃ ጉረሮ እንጨት እየሰደዱና የአገሪቱን ሀብት እየዘረፉ የውጭ አገር ባንኮችን አድልበዋል። ባደኸዩት ጎስቋላ ሕዝብ ሥም እየተበደሩና እየለሙ ልጆቻቸውን በውጪ አገር ሽቅብ እስተመሸናት አድርገዋል። ሚስቶቻቸውን በሰዓታት ውስጥ እስከ አንድ ሚሊዮን ያሜሪካ ዶላር ለሸቀጥ ልብስ ሺመታ እንዲያጠፉ አስችለዋል። የጎሰጎሱት ቁንጣንና ቁርጠት በሆናቸው ቁጥር “በቻርተር” አውሮፕላን እየበረሩ አሜሪካ፤ አውሮጳ፣ ኤሽያ፣ እስራኤልና ደቡብ አፍሪካ መታከሚያ አድርገውታል። የንግድ መርከብ እስከመግዛትም ደርሰዋል። ቁንቋኑ የሰው ገንዘብ እንደ ሂትለር፣ ኢዲ አሚን፣ ጋዳፊና ለገሰ ትቢያ ተመሆን የማይድነውን ገላቸውን ንሶላቸዋል።

እነዚህን ነፍሱ-ገዳዮች ለማስወገድ ተደራጅን ተሟሊት ተቀዋሚዎች አንዳንዶቹም ቁንቋኑ የሰው ገንዘብ ቦርጫቸውን እንደ ድርስ እርጉዝ ሲገፋውና መቀመጫቸው እንደ እማማ ታንቺ ወዲያ ጋን ሲያሰፋው ይታያል። እነዚህን ያዩ አንዳንድ ግልገል ዘራፊ ሕዝብ አደራጅ ነን ባዮችም “ጎፊንድ” እየከፈቱ ገንዘባችንን ሞጭልፈው የቁንቋን ኑሮ መኖርን ብልጠት አድርገውታል።

ለቤተክርስቲያን የሚያስገባው አስራት በዘራፊ ካህናት እንደሚሞጩ ሕዝብ ያውቃል። ዳሩ ግን ይህ ሕዝብ ተቤተክሲያን መልስ በእየቤቱ የማና ዝም ይላል ወይም “እግዘር ይቅጣቸው!” ይልና የራሱን ሐላፊነትና ግዴታ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ

ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለገንዘብ የሚገዙ ዘራፊ ካህናትን እየቀለበ ይኖራል። ለመንግስት አፍንጫውን ተይዞ ግብር ይገብርና በክፍለው ግብር ባሩድ እየገዙ ሲጨፈጭፋትና ሲገርፉት ለጥ ብሎ ይገዛል። ተሞት የተረፈው እንደገና መረሸኛውንና መገረፊያውን ግብር ይገብራል። ተቃዋሚና አደራጅ ነን ለሚሉትም መልካም ነገር የሚያመጡ እየመሰለው ያዋጣል። ዳሩ ግን ገንዘቡን ተቀብለው ለምን እንዳዋሉት ለመጠየቅ ይሰንፋል። ይህ እየተለመደ የመጣ ከንቱ ባህል የሰው ገንዘብ ቁንቋን መሆኑን ለማያምኑ የሰይጣን ተከታዮች ሰርግና ምላሽ ሆኗል።

መጣፉ እንደሚለው ሰይጣን ክርስቶስን ወደ ተራራ ወስዶና ንብረት አሳይቶ “ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ ማቴ 4፡9” ሲል ክርስቶስን የፈተነው በገንዘብ ነው። ይህ የሚያሳየው ሰይጣን ምን ያህል ገንዘብን በመሳሪያነት እንደሚጠቀምበት ነው። ገንዘብ የሰይጣን መሳሪያ መሆኑን የካዱ የሃይማኖት አባቶች የድሃን አስራት አግብሰዋል። ተፎቅ ሲያድሩ አስራት ከፋዩ ቤቱ እየፈረሰበት ተመንገድ እያደረ ነው። ባለስልጣኖች ተመንገድ የጣሉትን ሕዝብ ንብረት እየዘረፉና በሥሙ እንደ ዓለም ባንክ፣ አይ ኤም ኤፍ፣ አሜሪካ፣ ፈረንሳይና እንግሊዝ ያሉትን ባንኮችና አገሮች እየለመኑ የራሳቸውን ቤተሰቦች በውጪና በአገር ውስጥ እያንደላቀቁ ነው። እናቱ ቁንቋን ያለቸው የሰው ገንዘብ ለሰይጣን ተከታዮች ምቹችና ቅንጦት እየሆነ ነው።

ቅዱሱ መጽሐፍ “ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም። ማቴ 6፡24” ባለውና እናቴም በዚህ ተመርኩዛ “የሰው ገንዘብ ቁንቋን ነው” ባለቸው በሚያምኑ ቤተክርስቲያንም ሆነ አገር ካልተመራች ሰይጣን በገንዘብ የሚያማልላቸው አረመኔዎች ሲያተራምሱን መኖራቸው ነው። ሰይጣን በገንዘብ የሚያማልላቸውን አረመኔዎች ተቤተ-መንግስትም ሆነ ተሃይማኖት ተቋማት እስካልወጡ ድረስ የአገራችንም ሆነ የቤተክርስቲያናችን መከራ እየከፋ መሄዱ እማይቀር ነው።

እንኳን በገንዘብ ሊታለሉ ነፍሳቸውን እየገበሩ አርበኞች በአጥንታቸው በገንዘብ አገር ባለስልጣን፣ ተቃዋሚ ወይም ህዝብ አደራጅ ተመሆን በፊት የሰው ገንዘብ ቁንቋን መሆኑን ማመን አስፈላጊ ነው። ብፁአን ሰማእታት አንገታቸውን ተቀልተው በአለት ተመሰረቷት ቤተክርስቲያን ፓትርያቲክ፣ ጳጳስ፣ መካከላ፣ መሪጌታ፣ ቄስና ዲያቆን ከመሆን በፊት “ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አለመቻሉን” ማመን አስፈላጊ ነው።

ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት ስለማይቻል ውደ እናቴ እንዳለችው የሰው ገንዘብ ቁንቋን ነው። የሰው ገንዘብ ቁንቋን ነው! የሰው ገንዘብ ቁንቋን ነው! የሰው ገንዘብ ቁንቋን ነው!

አመሰግናለሁ!

የካቲት ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም.